



የሚዲያ መግለጫ

ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ በአለም አቀፍ መደበኛ የሀገራት የሰብአዊ መብት አያያዝ ግምገማ እና የምክክር መድረክ(UPR) ላይ ይቀርባል

ጅኔቫ/ግንቦት 9 ፣ 2019 (እ.አ.አ)-በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወቅታዊ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉባኤ አማካኝነት በሚካሄደው ሶስተኛው ዙር አለም አቀፍ መደበኛ የሀገራት የሰብአዊ መብት አያያዝ ግምገማ እና የምክክር መርሃ ግብር ግንቦት 14 ቀን 2019 ይካሄዳል። የመርሃ ግብር ጠቅላላ ሂደት በ [webcast live](#) ድህረገጽ ላይ በቀጥታ የሚተላለፍ ይሆናል።

ኢትዮጵያ ከግንቦት 6 እስከ 17 ቀን 2019 ድረስ ለሦስተኛ ጊዜ ለግምገማ ከሚቀርቡ 14 ሀገሮች መካከል ስትሆን፤ ከዚህ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ በ2009 እንዲሁም ለሁለተኛ ጊዜ በ2014 በተካሄዱት ሁለት የአለም አቀፍ ወቅታዊ የሀገራት የሰብአዊ መብት ግምገማ(UPR) ዙሮች ላይ መገምገሚያ ይታወቃል። የመጀመሪያና ሁለተኛ የግምገማ ውጤቶችን ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን መረብ ይጫኑ [first and second UPR reviews](#).

አለም አቀፍ መደበኛ የሀገራት የሰብአዊ መብት ግምገማና የምክክር መድረክ (UPR) ከሦስት አቅጣጫ በተገኘ መረጃ ላይ ተመርኩዞ ይፈጸማል። እነዚህም ሀ) ከተገምጋሚው ሀገር በሚቀርብ ሪፖርት፤ ለ)ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጉባኤ ልዩና ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ኤክስፐርቶችና ቡድኖች እንዲሁም ሌሎች የተባበሩት መንግስታት አካላት(Special procedures, human right treaty bodies, and other UN entities) የሚቀርቡ ሪፖርቶች፤ (ሐ)ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ለምሳሌ ከሰብአዊ መብት ተቋማት፣አህጉራዊ ድርጅቶች፣ እንዲሁም ሲቪክ ማህበራት የሚቀርቧቸው ሪፖርቶች ናቸው።

ከሦስቱ ምንጮች የተገኙ ሪፖርቶችን ለማግኘት እዚህ [here](#) ይጫኑ።

ቦታ፡ የስብሰባ አዳራሽ ቁጥር 20 palais des Nations, Geneva
ጊዜና ሰዓት፡ 09.00-12.30, (ማክሰኞ ግንቦት 6)፣Tuesday 14 May (Geneva time, GMT+1 hour)

አለም አቀፍ ወቅታዊ የሀገራት የሰብአዊ መብት ግምገማና የምክክር መድረክ (UPR) ፤ አጠቃላይ መቶ ዘጠና ሦስቱ የተባበሩት መንግስታት አባል ሀገራት የሰብአዊ መብት አጠባበቅና አያያዝ በየአራት አመት ከግማሽ ጊዜ ውስጥ የሚገመገሙበት ሂደት ነው።መቶ ዘጠና ሦስቱ አባል ሀገራት የመጀመሪያው መድረክ ከተፈጸመበት ከ ሚያዝያ 2008 ጀምሮ ሁለት ጊዜ ተገምግመዋል።በዚህ በሦስተኛው ዙር ተገምጋሚ ሀገራት ከዚህ ቀደም በሁለተኛው ግምገማ ወቅት የተሰጣቸውን ምክረ ሀሳቦች/አስተያየቶች/ ለመተግበር የወሰዱቸውን እርምጃዎች እንዲሁም በሀገራቸው ውስጥ ያለውን ወቅታዊ የሰብአዊ መብት አያያዝ ሁኔታ ማስረዳት ይጠበቅባቸዋል።

ኢትዮጵያ፤ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶ/ር ጌድዮን ጢሞትዮስ ሃሰቦን በሚመራ ልዑካን ቡድን ትወካላለች።

አንጎላ፤ ሃንጋሪ እንዲሁም ኔፓል የሀገራት ተወካይ (troika) በመሆን በራፖርተርነት ያገለግላሉ።

መርሃ ግብርን በቀጥታ በ <http://webtv.un.org> መከታተል ይቻላል።
በመርሃ ግብር ላይ የሚቀርቡ ፅሁፎችንና አቅራቢዎችን ማንነት ለመረዳትና ለማግኘት [UPR Extranet](#) [username: **hrc extranet** (with space); password: **1session**] ይጎብኙ

ገምጋሚ ቡድኑ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰጡ ምክረ ሀሳቦች (አስተያየቶችን) ለማጽደቅ ለግንቦት 16 ፣2019 ከሰዓቱ 17፡ 30 ቀጠሮ ይዟል። በዚህ ሂደት ላይ የሀገራቱ መንግስት የተሰነዘሩትን አስተያየቶች በተመለከተ አቋሙን የመግለጫና የማሳወቅ ሙሉ ፈቃድ አለው።በግምገማው ሂደት ኢትዮጵያ ላይ የተሠነዘሩ አስተያየቶች በተመሳሳይ ቀን ለመገናኛ ብዙሃን ይጋራሉ።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት፡ Ronalado Gomex at +41(0)229719711

ስለ የሀገራት የሰብአዊ መብት ግምገማና የምክክር መድረክ UPR የበለጠ መረጃ ለማግኘት፡
www.ohchr.org/hrc/upr ይጎብኙ

በማህበራዊ ድህረገፅ ይከተሉን UN Human Rights Council፡ [Facebook](#)፣ [Twitter](#)፣ [YouTube](#)፣
[Instagram](#)